

አግሮቢ.ግ በግብርና የእሴት ሰንሰለቶች ላይ እሴት ለመጨመር የሚከናወኑ የልማት ተግባራትን የመደገፍ ተልዕኮ ያለው ፕሮግራም ነው። ዋነኛ አላማውም በተመረጡ የእሴት ሰንሰለቶች ውስጥ ለሚሳተፉ አርሰአደሮች፣ አቀነባባሪዎች እና ሌሎች እሴት ሰንሰለት ተዋናዮች የሥራ ዕድል መፍጠርና ተጨማሪ ገቢ ማስገኘት ነው።

ከ2010-2014 ዓ.ም የሚከናወነው ሁለተኛው ምዕራፍ የአግሮቢ.ግ ፕሮግራም በመጀመርያው ምዕራፍ ማለትም ከ2006-2010 ዓ.ም ከተከናወነው ፕሮግራም የተገኙ ስኬቶችን የምናሰፋበትና አሠራሮችን የምናጎለብትበት ነው።

አግሮቢ.ግ ከሌሎች ተመሳሳይ አላማ ካላቸው የልማት አጋሮች ጋር በትብብር ይሰራል። ለምሳሌ በፌንላንድ መንግስት ከሚደገፈውና ከመሬት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ከሚሰራው ከራይላ ፕሮጀክት (Responsible and Innovative Land Administration Project) ጋር አርሰአደሮች የ2ኛ ደረጃ የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀታቸውን በማስያዝ የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ለማበረታታት በጋራ ተነሳሽነት ይሰራል።

www.agrobigo.org
www.facebook.com/AgroBIG2

ለፕሮግራሙ የቴክኒክ ድጋፍ የሚያደርገው ኒራስ (NIRAS) የተባለ አለም አቀፍ አማካሪ ድርጅት ነው።



የአግሮቢ.ግ ፕሮግራም በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ከአጋር የወረዳ እና የክልል ቢሮዎች ጋር በመቀናጅት በአርሰ አደሮች፣ ህብረት ስራ ማህበራት፣ አቀነባባሪዎችና ነጋዴዎች እየተተገበረ ይገኛል።

አግሮቢ.ግ በኢትዮጵያ እና በፌንላንድ መንግስታት የረጅም ጊዜ የሁለትዮሽ ትብብር ማዕቀፍ አንዱ አካል ነው።



Amhara Regional State



Ulkoministeriö
 Ulrikesministeriet
 Ministry for Foreign Affairs of Finland

የአግሮቢ.ግ የቢሮ አድራሻ፡ አዲሱ የአብቁተ ህንጻ 3ኛ ፎቅ፣ ፖ.ሳ.ቁ. 1458፣ ባሕር ዳር - ኢትዮጵያ
 የስልክ ቁጥር፡- +251 582 209 195 ኢ.ሜል፡- info@agrobigo.org ድረገጽ፡- www.agrobigo.org

03/2019



የግብርና እሴት ሰንሰለት ልማት እምቅ አቅምን መጠቀም

አግሮቢ.ግ
 2ኛው
 ምዕራፍ፡
 2010-2014 ዓ.ም
 (እ.ኤ.አ 2017-2021)



ግብርና ተኮር ንግድ ልማትን መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ ዕድገት ፕሮግራም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

በገበያ ተኮር ግብርና እና የግብርና ምርት ማቀነባበር ላይ ያተኮረ ገቢ ማመንጨት



አግሮቢግ የአነስተኛ ይዘታ ያላቸው አርሶአደሮችን፣ አቀነባባሪዎችንና ነጋዴዎችን ተወዳዳሪነት የሚያሳድጉ ተግባራትን ይደግፋል። ለዚህም የቅድመ ምርት ኮንትራትን መሰረት ያደረገ የግብርና ምርቶች አቅርቦትና በአካባቢው የሚገኙ የግብርና ምርት ማቀነባበር ትኩረት ይደረግባቸዋል።

የፕሮግራሙ ግብ የግብርናው ዘርፍ ለአማራ ክልል ነዋሪዎች በቂ መተዳደሪያ እንዲሆናቸው የሚደረገው ጥረት እንዲሻሻል የበኩሉን ድርሻ መወጣት ነው።

አግሮቢግ የፋይናንስ እና የፋይናንስ ነክ አገልግሎቶችን ተደራሽነት እንዲሁም በእሴት ሰንሰለቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላትን በተለይም የሴቶችና ወጣቶችን አቅም የማሳደግ ሥራ ይሠራል።

አግሮቢግ አምራቾች፣ ገዢዎችና አቀነባባሪዎች የግብርና ተኮር ቢዝነሶቻቸውን ማሳደግ እንዲችሉ የፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ያግዛል።

የሥራ ፈጣሪዎች፣ የህብረት ሥራ ማህበራት እና የአርሶአደሮችን አቅም በተለያዩ መንገዶች ይገነባል።

- ለሴቶችና ለወጣቶች የሥራ ፈጠራና ገቢ ማመንጨት የሚውል ተዘዋዋሪ ብድር አቅርቦት ያመቻቻል።
- የሕብረት ሥራ ማህበራት የሚነግዱትን የምርት መጠን እንዲጨርምና ለአባላቶቻቸው የሚሰጡትን አግልግሎት ለማጠናከርና እንዲችሉ የተዘዋዋሪ ብድር አቅርቦት ያመቻቻል።
- የመቀናጃ / ግራንት ፈንድ በማመቻቸት አዳዲስ ወይም የተሻሻሉ የአግሪ ቢዝነስ ሃሳቦችና ቴክኖሎጂዎች/ አሰራሮች እንዲጎለብቱ በማድረግ የግብርና ምርት ምርታማትን፣ የድህረ ምርት አያያዝ፣ እሴት መጨመር እና ግብይትን ለማሻሻል ያግዛል።


የፋይናንስ ተደራሽነትና አቅም ግንባታ

- በአርሶ አደሮች፣ ህብረት ስራ ማህበራት፣ አቀነባባሪዎችና ሌሎች ገዥዎች መካከል የገበያ ትስስር እንዲኖር ያመቻቻል።
- የሕብረት ሥራ ማህበራት ለአባላቶቻቸው የሚሰጡትን አገልግሎት እና የስራ አመራር ክህሎት አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ ያግዛል።
- የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎትና ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን ጥራት ያሳድጋል።
- የገበያ መረጃ እና የግብርና ነክ ንግድ (ቢዝነስ) ልማት አገልግሎቶች ተደራሽነትን ያጠናክራል።

AgroBIG

ግብርና ተኮር ንግድ ልማትን መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ ዕድገት ፕሮግራም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

የአግሮቢግ ፕሮግራም ፈጻሚዎች የህብረት ሥራ ማህበራትና የኒዮኖች፣ የግብዓት አቅራቢዎች፣ ነጋዴዎች እና ሌሎች ድርጅቶች፣ አርሶአደሮች፣ ሴቶችና ወጣቶችን ያቀፉ ቡድኖች እንዲሁም በአማራ ክልል፣ በጣና ሃይቅ ዙሪያ የሚገኙ ስምንት ወረዳዎች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ተሳታፊዎችን ያካትታል።



ፕሮግራሙ የሚተገበርባቸው፡
 በ8 ወረዳዎች
 በ89 ቀበሌዎች ውስጥ
 የሚገኙ 300,000
 ተጠቃሚዎች ናቸው።



አግሮቢግ የእሴት ሰንሰለት እና የግብርና ቢዝነስ ልማትን ይደግፋል



አምራቾችን ከገበያ ጋር ማስተሳሰር

አግሮቢግ አርሶአደሮችና የህብረት ሥራ ማህበራት ከምርት ገዥዎቻቸውና አቅራቢዎቻቸው ጋር ጠንካራ የገበያ ትስስር እንዲፈጥሩ ድጋፍ ያደርጋል።

ፕሮግራሙ የገበያ ትስስር መድረኮችን፣ የጉድኝት (ክላስተር) አደረጃጀቶችን እና በእሴት ሰንሰለቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላት አዳዲስ እድሎችን በማግኘት የአቅርቦት ሰንሰለት ማንቆዎችን ለመፍታት የሚያስችሏቸውን ኩነቶች ይደግፋል።



የግብርና መልካም ተሞክሮዎችን ማስፋት

አግሮቢግ የተመረጡ አርሶአደሮች የተሻሻሉ የአስተራረስና የሰብል አመራረት፣ ድህረ-ምርት አያያዝ ተግባራትን እንደ የአፈር ለምነት ጥበቃ፣ ምርጥ ዘር አጠቃቀም እና ምርቶችን በደረጃ መለየትና ማደራጀት ወዘተ ረገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ ያደርጋል።

የግብርና መልካም ተሞክሮዎችን በማስፋት ምርታማትን ይጨምራል ተወዳዳሪነትንም ያሻሽላል።



በሴቶችና ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ ድጋፍ

የሴቶችና ወጣቶች ተዘዋዋሪ ብድር ፈንድ ሴቶችና ሴቶችን ያቀፉ ማህበራትና ቡድኖች ተጠቃሚ የሚሆኑበት የግብርና፣ የማቀነባበር፣ የእሸጋ/ፓኬጂንግ/፣ የምርት ክምችት እና ስርጭት አሠራሮቻቸው እንዲሻሻሉ የሚያደርግ ነው። እንዲሁም ለአርሶአደሮች አገልግሎት የሚሰጡ የተደራጁ ቡድኖችን ይደግፋል።

በየአካባቢው የሚገኙ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ደግሞ ለሴቶችና ወጣቶች የተመደበውን ተዘዋዋሪ የብድር ገንዘብ ያስተዳድራሉ።



የህብረት ሥራ ማህበራት ለአባላት የሚሰጡትን አገልግሎቶች ማሻሻል

አግሮቢግ የህብረት ሥራ ማህበራትን አቅም በማሻሻል እና አባላቶቻቸውን በመደገፍ የብድር ፍላጎታቸው እንዲያደግ፣ የንግድ ትምህርታቸው እንዲጎለብትና ለአባላቶቻቸው የሚሰጡት አገልግሎት እንዲሻሻል ያግዛል። እንሸትመንት እንዲስፋፋና በግሉ ዘርፍና በአስፈጻሚ አካላት መካከል ውይይት እንዲኖር ያደርጋል።

ለአምራች ህብረት ስራ ማህበራት ለግብይት የሚውል የመስሪያ ካፒታል ተዘዋዋሪ ብድር ያቀርባል። ይህንን ብድር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበራት ዩኒየኖች ያስተዳድራሉ።



ፈጠራን ለማበረታታት የሚያስችሉ አሰራሮች

አግሮ ቢግ የመቀናጃ/ግራንት ፈንድ በማቅረብ ፈጠራ ተኮር የሆኑ ሰልፎችና አሰራሮች እንዲበለፉ/እንዲለሙና የእሴት ሰንሰለት ልማት ውጤቶች የገበያ ተደራሽነታቸው እንዲጎላ የሚሠሩ ተግባራትን ይደግፋል።

በመቀናጃ/ግራንት ፈንድ የሚታገዙ ዘርፎች በአግሮቢግ በተመረጡ ምርታማትንና የድህረ ምርት አያያዝን ለማሻሻል፣ እንዲሁም እሴት መጨመር እና ግብይት ናቸው።